

ግልጽ ደብዳቤ ፥ ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስቴር ሚንስትር የተከበሩ አቶ ሃ/ማርያም ደሳለኝ

ሓጎስ አረጋይ (ዶ/ር) ቀን 16/05/2010

“ በሁከትና ብጥብጥ መፈናቀል ወንጀል አይደለም ”!!!

መነሻው ምንም ይሁን ምን በ2008 ዓ/ም በአማራ ክልል ውስጥ በትግራይ ተወላጆች ላይ ያተኮረ ጥቃት መፈጸሙ ይታወቃል። በመሆኑም የህይወት፣ የአካል፣ የማህበራዊ፣ የሞራል፣ የስነ-ልቦና እና ቁሳዊ ጥቃትን ያለምንም መከላከል አስተናግደናል። ግጭቱ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የአመራርና የጸጥታ ሃይል የተሳተፉበት ብሄር ተኮር ጥቃት እንደነበር የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች/ቤት በሚያዝያ 12/2009 ዓ/ም በውሳኔ ቁጥር 11/2009 በተራ ቁጥር 5.2, እና 5.4 አረጋግጧል። እኔም ከአደጋው ለማምለጥ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ወደ ትግራይ በመፈናቀል የችግሩ ስለባ ነኝ። በመሆኑም የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ፣ በወቅቱ ከአማራ ክልል ለተፈናቀልን የትግራይ ተወላጆች ግዝያዊ የስራ ምደባ አድርገዋል። እኔም በመቐለ ዩኒቨርሲቲ ተመድቤ እስከ አሁን ለ 16 ወራት ያህል በግዝያዊነት በመስራት ላይ እገኛለሁ። ይህም የሆነበት ምክንያት ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ መልቀቅያ ባለማግኘቴ ነው። በግዝያዊ መስራት ደግሞ የቁም እስረኛ እንደማለት ይቆጠራል። በመሆኑም ተፈናቃይ በመሆኔ ብቻ ቀጣይነት ላለው ተደጋጋሚ ችግር መጋለጤ በግልጽ ያሳያል።

ይህ እንዳለ ሁኖ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አመራሮች በትምህርት ውል ሰበብ (commitment) ብቻ መሰረት አድርገው በአንድ ደመወዝተኛ ፈጽሞ ሊከፈል በማይቻል 651716 ብር ክስ መስርተውብኛል። እንዲሁም የዳኝነትና ወለድ ሲጨመር ወደ 1000000 (አንድ ሚሊዮን) ብር ሊጠጋ በሚችል እዳ በፍርድ ቤት ሊያስፈርድቡኝ በመሯሯጥ ላይ ይገኛሉ። ይህን ክስ ሲመሰርቱ መነሻቸው ጥቃት ለማድረስ ብቻ እንደሆነና እንደሆነ ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ነጥቦች በግልጽ ያስረዳሉ።

1. ከመቐለ ወደ ጎንደር በአካል ሄጀ ወደ ስራ እንዲመልሱኝ በፅሁፍ ማመልከቻ ለፕረዚደንትና ለአካዳሚክ ም/ፕረዚደንት አቅርቤያለሁ። እንዲሁም በቃልና በስልክም በተደጋጋሚ

አነጋግሪያቸው። ነገር ግን በጎ መልስ ሊሰጡኝ አልቻሉም። በክሱ ምክንያት እኔን ለማስቀጣት የመረጡ ይመስላሉ፤

2. በዩንቨርሲቲ ውስጥ የአንድ መምህር ስራ በዲፓርትመንት ደረጃ መሆኑን ይታወቃል። በመሆኑም በጎንደር ዩንቨርሲቲ ለፊዚክስ ትምህርት ክፍል (ዲፓርትመንት) ወደ መቐለ ዩንቨርሲቲ ዝውውር እንዲፈቀድልኝ አመለከትኩኝ። ጥያቄዬን በመቀበል፤ እኔ በሰለጠንኩበት የሙያ ዘርፍ በቅድመ ምረቃም ሆነ በድህረ ምረቃ ምንም ዓይነት ፕሮግራም በዲፓርትመንቱ እንደሌለ በቃለ ጉባኤ በማጽደቅ ዝውውሩ እንዲጸድቅና እንዲተገበር ለጎንደር ዩንቨርሲቲ የበላይ አመራር ጠይቀዋል። ሆኖም ግን የጎንደር ዩንቨርሲቲ የበላይ አመራሮች መልስ ሊሰጡኝ አልቻሉም።
3. መቐለ ዩንቨርሲቲ እኔ በሰለጠንኩበት የሙያ ዘርፍ አዳዲስ ፕሮግራሞች በድህረ ምረቃና በቅድመ ምረቃ እንደከፈተ በመግለጽ፤ ለጎንደር ዩንቨርሲቲና ለትምህርት ሚኒስቴር እንዲለቁኝና ግዴታም ካለ በመቐለ ዩንቨርሲቲ እንዲጨርስ የሚጠይቅ የትብብር ደብዳቤ ጽፈዋል። ለተጻፈው ደብዳቤ ግን መልስ የለም

ክስ ከመመስረቱ በፊትም ቢሆን የጎንደር ዩንቨርሲቲ አመራሮች ክስ ለመመስረት በመንደርደር ላይ እንደሆኑ በመጥቀስ፤ መፍትሄ እንዲሰጠኝ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት እና ለትምህርት ሚኒስትር ያቀረብኩት ማመልከቻ፡

- ከታችላ አሁን ባለሁበት ከግዚያዊነት ወጥቶ ተረጋግቶ መስራት እንድችል ወይም ደግሞ
 - ወደ ነበርኩበት ዩንቨርሲቲ በወጥ መመለስ እንድችል እንዲያመቻችሉኝ ጥያቄ አቅርቤለሁ
- ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ከአቶ ሸዋንግዛው ከሚባሉ ሰው ጋር በስልክ ከሰኔ /2009 ዓ/ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 2010 ዓ/ም ተነጋግረናል ። በስልክ ገንዘቤ ከመጨረሻ ውጭ ለውጥ አልነበረም፤ ውሳኔ አላሳወቁኝም።
- ከትምህርት ሚኒስቴርም በዶ/ር ሳሙኤል ጸሃፊ በስልክ የተነገረኝ እጠቅሳለሁ “ ጎንደር ለመሄድ የሚከለክል የለም፤ ከጎንደር በህግ አግባብ ካለቀቁ ደግሞ ጎንደር ዩንቨርሲቲ የመክሰስ መብቱ የተጠበቀ ነው” የሚል ነበር።
- እንዲሁም ወደ ጎንደር ዩንቨርሲቲ በመሄድ እንዲመልሱኝ ያቀረብኩት ማመልከቻም መልስ አላገኝም። ውድቅ ተደርገዋል። የክሱ ሂደት ግን በማፋጠን ላይ ናቸው ። በመሆኑም ለሶስተኛ ጊዜ የፍ/ቤት ቀጠሮ ተይዘዋል ።

ሲጀመር እንደ ተፈናቃይ ለደረሰብኝ የሞራል፣ የስነ-ልቦና እና የማህበራዊ ቀውስ የማለዘብ ስራ መሰራት ነበረበት። ይህ ባልተሰራበት ሁኔታ ሁኔታም ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እንዲመልሱኝ/እንዲለቁኝ ያቀረብኩትን ጥያቄ ውድቅ አድርገዋል፤ ለትምህርት ሚኒስቴርና ለጠቅላይ ሚኒስቴር የቀረበው ማመልከቻ ዋጋ ሊሰጡት አልቻሉም።

ከዚህ የምንረዳው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አመራሮቹ ለጥቃት ቆርጠው መነሳታቸው ያሳያል። በመሆኑም ያለ በድሌ ከመቐለ ወደ ጎንደር በፍ/ቤት ቀጠሮ መንገላታት፣ በኢኮኖሚ ፣ ማህበራዊ ፣ በሞራል እና በስነ-ልቦና ላይ ከባድ ቀውስ እያደረሱብኝ ይገኛሉ። ጉዳዩ በግዜ ካልተቋጨ ደግሞ በምልልስ ወቅት የህይወት ዋጋ ሊያስከፍለኝ ይችላል።

ስለዚህ እንዲታወቅልኝ የምፈልገው፣ በመፈናቀሌ ምክንያት ከተፈጠረው ክፍተት ውጭ ምንም ችግር የለብኝም። ለመፈናቀሌ ምክንያት የሆነው ችግርም እኔ የፈጠርኩት አይደለም። እንዲሁም የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት በውሳኔ ቁጥር 11/2009 ዓ/ም ተራ ቁጥር 5.4 እና 7(2) ተፈናቃዮችን ከማቋቋም አንጻር ያስቀመጠውን ውሳኔ በመንገስት አካላት በሆኑት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አመራሮች ወደ ጎን ተጥለዋል።

ምንም ጥፋት በሌለብኝ ሰው በጎንደር ዩኒቨርሲቲ አመራሮች ፍላጎት ብቻ በጥቃት ማንቁርት ላይ እገኛለሁ። በመሆኑም በመፈናቀሌ ብቻ ለተደራራቢ ችግር መዳረጌን በግልጽ ያሳያል ። እንደ ግለ ሰብ ደህንነቴ ከተጠበቀ የቦታም ሆነ የአካባቢ ምርጫ የለኝም። ስለዚህ የተመሰረተብኝክስ ተቋርጦ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አመራሮች አሁንም ቢሆን ወደ ስራ እንዲመልሱኝ ወይም እንዲለቁኝ ይደረግ ዘንድ በትህትና እጠይቃለሁ።

አመልካች

ከሓጎስ አረጋይ (ዶ/ር) ስልክ ቁጥር 09-1470-7056; e-mail ፥ hagos.aregaya@gmail.com